



ዜናዎች

ባፋጣኝ ይለቀቅ

የህዝብ መረጃ ቢሮ: 202-727-4383

ማርች 23፣ 2020

*ወቅታዊ (አፕሪል) *

ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ዲፓርትመንት በኮቪድ-19 ጊዜ የሚያደርጋቸው የአሰራር ማስተካከያዎች

(ዋሺንግተን ዲ.ሲ.)- ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ዲፓርትመንት (ኤም.ፒ.ዲ.) ቀውሶች በሚኖሩባቸው ሁኔታዎች ደረጃቸው የጠበቁ ሞያዊ ምላሾች በመስጠት ረገድ ኩራት ይሰማዋል። ባሁኑ ጊዜ ባለው የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜም ደረጃቸው የጠበቁ ሞያዊ ምላሾች መስጠቱን እንቀጥላለን። ይህ በየጊዜው የሚለዋወጥ ሁኔታ ሲሆን ኤም.ፒ.ዲ. ለማህበረሰባችን የምንሰጠው ከፍተኛ ጥራት ያለው አገልግሎት ሳይቋረጥ ተጋላጭነትን ለመገደብ የበኩላችን እንድንሰራ እንጠየቃለን። በተጠራገበት ጊዜ አስቸኳይ አገልግሎቶች ማቅረብ እንቀጥልበት ዘንድ ኤም.ፒ.ዲ. ጤናማ ሰራተኞች እንዲኖሩት ያስፈልጋል። ለማህበረሰብና ለአባሎቻችን ለጊዜው መስተካከል የሚችሉ የተወሰኑ የክወና እርምጃዎች ለይተናል።

የኤም.ፒ.ዲ. ተቋማት ከፍት መሆናቸው እንደሚቀጥሉ መገንዘብ ያስፈልጋል፤ ነገር ግን ሊመጣ ከሚችል ተጋላጭነትና የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ስርጭት ለመከላከል፤ የአሰራር ማስተካከያዎች ተግባራዊ ሆነዋል፤ እንደ አስፈላጊነቱ መስፋፋቱን ይቀጥላል። በተጨማሪ፤ የፖሊስ አገልግሎት ይሰጥዎት ዘንድ ከደውሉና የጉንፋን-አይነት (ፍሉ-ላይክ) ወይም እንደነ ትኩሳት፤ ሳልና የጉንፋን አጥረት የመሳሰሉ የኮቪድ-19 ምልክቶች እየታዩዎት ከሆነ ሲደውሉ፤ የመጀመሪያ መላሾች ሲመጡ ተገቢ የደህንነት ቅድመ-ጥንቃቄ ያደርጉ ዘንድ፤ ለአስተላላፊ (ዲስፓችር) ይጠቁሙ።

የሚከተሉት የአሰራር ማስተካከያዎች በኤም.ፒ.ዲ. ተደርገዋል፡

ለአገልግሎት ሰደውሉ

- አገልግሎት መስተጋብር ለማግኘት ሲደውሉ፤ አፊሰሮቹ የሚቻል ሲሆን ከተበዳይ ነኝ ባይ ከቤት ውጪ ሆነው ለመነጋገር ይጠይቃሉ። የህዝብ ጤና ባለ ስልጣናት ከሚሰጥባቸው ምክሮች ጋር የተጣጣመ ርቀት ላይ ሆነን ለማነጋገር እንሞክራለን፤ የህዝብ ትብብር ይኖረን ዘንድም እንጠይቃለን።
- የዲ.ሲ. ፍርድ ቤት የፍርድ ቤቱን ስራዎች ከገደበበት ትእዛዝ ተከትሎ፤ ኤም.ፒ.ዲ. ዲስትሪክት ጣቢያዎች ታሳሪዎች በሚቀጥለው ቀን ፍርድ ቤት እስኪደርሱ ድረስ እስር ውስጥ ከሚቆዩ እስከ የፍርድ ቤት ቀጠሮ ቀን ድረስ በሳይቲቪን መፈታት የሚችሉበት መወሰኛ መስፈርት አስፍቷል።



ዜናዎች

ባፋጣኝ ይለቀቅ

የህዝብ መረጃ ቢሮ: 202- 727-4383

- በዲፓርትመንት አፍ ሞቶር ቨሂክልስ አንዳንድ አገልግሎቶች ለጊዜ በመታገታቸው ምክንያት አፊሰሮች የጥሰቶች ማስጠንቀቂያ ማስታወቂያ የሚሰጡት በማርች 1፣ 2020 ወይም በኋላ የአገልግሎት ጊዜያቸው የሚያበቃ የዲ.ሲ. የመኪና ምዝገባና መንጃ ፈቃዶች/ፕሮሚትስ ብቻ ነው።
- ዜጎች ለአፊሰሮችና ለመርማሪዎች በጽሁፍ በኢሜይል መግለጫቸው እንዲልኩ እናበረታታለን። አፊሰሮች ለዜጎች ትክክለኛ ኢሜይል አድራሻ እንዲቀርብላቸው ያደርጋሉ፤ ለሁሉም የሚደርሷቸው ኮሚኒኬሽኖች እንደደረሰባቸው የሚያረጋግጥ ደረሰኝ ይልካሉ።

የማህበረሰብ መስተጋብሮች

- በኤም.ፒ.ዲ. ተቋማት የሚደረጉ ስብሰባዎችና ዝግጅቶች ለጊዜው ታግደዋል።
- አሁንም ቢሆን ጥያቄዎቻችሁና የሚያሳስቡዎትሁ ነገሮች ለመመለስ ኤም.ፒ.ዲ. ሰራተኞች ዝግጁ ናቸው፤ ከሚመለከታቸው ክፍል ወይም ዲስትሪክት ጣቢያ ጋር ይገናኙ።
- የማህበረሰብ ፒ.ኤስ.ኤ. ስብሰባዎች በኮንፈረንስ ኮል በኩል እንዲደረግ ከተፈለገ በተመደበልዎ የዲስትሪክት ኮሚኒቲ አውትሪች ኮኤርዲኔተር በኩል ዝግጅት ያድርጉ።

የፖሊስ ሪፖርቶች ፋይል ማድረግና ሪፖርቶቹን ማግኘት

- የፖሊስ ሪፖርት በአንላይን ፋይል ማድረግ ያስቡበት ኤም.ፒ.ዲ. አስቸኳይ-ላልሆኑ ፍጻሜዎች በአንላይን ሪፖርት የሚደረግበት መሳሪያ አለው፤ <https://mpdc.dc.gov/service/file-police-report-online>. በመጎብኘት ማግኘት ይቻላል። አስቸኳይ ነገር ሲያጋጥም ዜጎች 9-1-1 መደወል ይኖርባቸዋል። በተጨማሪ ዜጎች የከተማ አገልግሎቶችና መረጃ በቀን ለ24 ሰዓታት እርዳታ ለመጠየቅ 3-1-1 ይደውሉ።
- በቴሌፎን ሪፖርቲንግ ዩኒት ሂደት የሚደረግባቸው የ9-1-1 እና 3-1-1 የስልክ ጥሪዎች ተዘርግቷል ። ግራ መጋባትን ለመቀነስ፣ በአንላይን ሪፖርት የሚያደርጉ ተጠቃሚዎች አስቸኳይ ወይም አስቸኳይ-ያልሆነውን ክስተት በቴሌፎን ሪፖርቲንግ ዩኒት (ቴ.አር.ዩ.) ሪፖርት ማድረግ የለባቸውም።
 - አንድ ክስተት ለቴ.አር.ዩ. ብቁ ለመሆን ክስተቱ የጥቃት ወንጀል፣ በቤተሰብ-ውስጥ የሚደረግ ክስተት ወይም ወንጀል፣ መሳሪያ ያለበት፣ ወይም ከባድ ቁስሎች ያስከተለ መሆን የለበትም። የመጀመሪያ 9-1-1 ሲደወል ተጠርጣሪው ክስተቱ በተደረገበት ቦታ ወይም በአቅራቢያ ካለ የቴ.አር.ዩ. ሪፖርት መጠቀም አይገባም። በመጀመሪያ ጥሪ ቃለ ምልልስ ሲደረግ በማንኛውም ሰዓት የፖሊስ ምላሽ የሚያስፈልግበባቸው ሁኔታዎች ካሉ በስልክ-የሚያናግሩት ያለ ሰራተኛ አፊሰር ወደ ቦታው ይልካል።



ዜናዎች

ባፋጣኝ ይለቀቅ

የህዝብ መረጃ ቢሮ: 202- 727-4383

- የሚከተሉት ክስተቶች ለቲ.አር.ዩ. ሪፖርትስ ብቁ ናቸው፡-
 - የእንስሳት ንክሻዎች
 - የክረዲት ካርድ ማጭበርበር
 - በንብረት ላይ የሚደርስ ጉዳት *
 - የህዝብ ወይም የግል ንብረት ማበላሸት
 - የንብረት መውደም *
 - ማጭበርበር
 - ገጭቶ ማምለጥ (ሂት ኤንድ ራን)
 - የማንነት ስርቆት
 - የጉዳት (ኢንጃሪ) ሪፖርት
 - የንብረት መጥፋትና የመለያዎች መጥፋት *
 - የተለያዩ/ተጨማሪ መረጃዎች
 - በሱቅ መስረቅ
 - የታመመ/የተጎዳ ሰው
 - ቀላል ጥቃት
 - የተሰረቁ መኪኖች፣ ብስክሌቶች ወይም መለያዎች
 - ያለ መብት ንብረት መውሰድ
 - ስርቆት 1 እና 2 *
 - ከመኪና መስረቅ *
 - የአካላዊ ጉዳት ማስፈራሪያዎች/የቀላል ወንጀል (ሚስደሚነር) ማስፈራሪያዎች

ማሳሰቢያ- * ምልክት ያላቸው ክስተቶች ለአንዳይን ሪፖርቲንግ ቱል ብቁ መሆናቸው ያሳያል

- ሁሉም የፖሊስ ሪፖርቶች ወይም የአደጋ ሪፖርቶች ለማግኘት የሚደረጉ ጥያቄዎች በኢሜይል፣ ስልክ እና ፖስታ በኩል ብቻ ከኤም.ፒ.ዲ. የህዝብ ሰነዶች ክፍል መደረግ ይኖርባቸዋል። የኤም.ፒ.ዲ. ተቋማት ባህሪ ጊዜ ክፍት ቢሆኑም ዜጎች አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙ እንጠይቃለን።
 - የኢሜይል ጥያቄዎች ለ mpd.public-docs@dc.gov መላክ ይኖርባቸዋል፣ እና ከሚከተሉት መረጃዎች አብዛኛውን ማካተት ይኖርባቸዋል፡
 - ሙሉ ስም
 - ክስተቱ ወይም አደጋው የተፈጸመበት ቀን፣ ሰዓትና ቦታ
 - ባለ ስድስት አህዝ ሪፖርት ቁጥር (ሲ.ሲ.ኤን.)
 - በስልክ የሚደረጉ ጥያቄዎች ለኤም.ፒ.ዲ. የህዝብ ሰነዶች ክፍል በስልክ ቁጥር 202-727- 4357 መደረግ ይኖርባቸዋል።



ዜናዎች

ባፋጣኝ ይለቀቅ

የህዝብ መረጃ ቢሮ፡ 202- 727-4383

- በፖስታ የሚላኩ ጥያቄዎች የተመላሽ አድራሻ የተጻፈባቸውና ቴምብር የተለጠፈባቸው ፖስታዎች ያካተቱ መሆን ይኖርባቸዋል፤ ለ ኤም.ፒ.ዲ. የህዝብ ሰነዶች ክፍል በሚከተለው መላክ ይቻላል፡

Metropolitan Police Department Public Documents Unit
 ATTN: Accident/Incident Reports 300
 Indiana Avenue NW, Room 3075
 Washington, DC 20001

የደህንነት ፈቃድ መስጫ (ሰኪዩሪቲ ላይሰንሲንግ)

- የታወጀው የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) የአስቸኳይ ጊዜ በተግባር ባለበት ጊዜ አገልግሎታቸው የሚያበቃ ፈቃዶች በአገልግሎት እንዳሉ ተደርገው ይቆጠራሉ፤ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካበቃ በኋላ እስካሉ 90 ቀናት ድረስ ሰዎች የማሳደሻ ማመልከቻ ማስገቢያ ጊዜ ይኖራቸዋል። ተጨማሪ መረጃ ከሽማግሌና ስርአት ክፍል (ኮንሱምር ኤንድ ሬጉላቶሪ አፈይርስ) ይቀርባል።

በዚህ ማስታወቂያ ያልተጠቀሰ ማንኛውም አገልግሎት ተጨማሪ ማስታወቂያ እስኪሰጥ ድረስ በተለምዶ ይያዝበት በነበረ ሁኔታ ይያዛል።

አሁንም ቢሆን ዲፓርትመንታችን ዋናው ቅድሚያ የምስጠው ነገር የአባላቶቻችንና የነዋሪዎቻችን ደህንነትና ጤና ነው። የኮቪድ-19 ስርጭት ለመቆጣጠር ስራችን እየቀጠልን ባለበት ጊዜ ትዕግስትዎን፣ ማስተዋልዎን እና ትብብርዎን እንጠይቃለን።

ለኮቪድ-19 የዲስትሪክት መንግስት እያደረገ ስላለ ምላሽ የቅርብ ጊዜ መረጃ ቢፈልጉ እባክዎ coronavirus.dc.gov ይጎብኙ።

###